

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።

በመላው ዓለም ለምትገኙ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ፣ እንኳን ለጌታችንና፣ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ።

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሚከበሩት የጌታ ዐበይት በዓላት መካከል አንዱ የሆነው የልደት በዓል በሰው ልጆች ዘንድ ከፍተኛ ትርጉም ያለውና የጨለማው ዘመን ተወግዶ አዲሱ የብርሃን ዘመን የተጀመረበት በመሆኑ በታላቅ ደስታ፣ በውዳሴና በምስጋና የምናከብረው ነው።

የክርስቶስ ልደት ለአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን በናፍቆት ይጠበቅ የነበረ ሲሆን ጊዜው ሲደርስ የተነገረው ትንቢት የተቆጠረው ሱባኤ ተፈጽሞ በለደቱ እውን ሆኗል።

የነገሥታት ንጉሥ የገዢዎች ገዢ የሁሉም ፈጣሪ የሆነው አምላካችን ለሰው ልጆች ሲል፣ ዓለምን ለማዳን እራሱን ዝቅ አድርጎ በበረት ተወልዶ ሰው በመሆን በቃላት ሊገለጽ የማይቻል ፍቅሩን ለእኛ ለሰው ልጆች አሳይቶናል። ሉቃ 2፥6። ቅዱሳን መላእክት ክርስቶስ ሰው በመሆኑ ለእረኞች ሲናገሩ “ለህዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል።” ሉቃ 2፥10-12 በማለት የክርስቶስ መወለድ ለዓለም ሁሉ የምሥራች ደስታ እና መድኃኒት እንደሆነ አስታውቀዋል።

የተከበራችሁ ክርስቲያኖች፣

ነቢዩ እግዚአብሔር ኢሳይያስ በትንቢት መነጽርነት ተመልክቶ “ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል ስሙም ድንቅ መካር ፣ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል።” ኢሳ 9፥6-7። በማለት የወልደ እግዚአብሔርን ሰው የመሆንና የአማኑኤልን ምስጢር የተናገረው በለደቱ እውን ሆኗል።

የክርስቲናችን መሠረት ክርስቶስ ነው። በእርሱ ክርስቲያን ተብለን ተጠርተናል። ተስፋውን ሳያገዙል ከዘመኑ አንድ ቀን ሳይቀንስ ተወልዶ ቤዛ የሆነንን ድንቅ መካርና ኃያል የሆነ የአምላካችንን የልደት በዓል ስናከብር የሚከተሉትን ተግባራት መፈጸም ይኖርብናል።

በዓሉ ለአምስት ሺ አምስት መቶ ዘመናት ተጣልተው የኖሩ ሰውና እግዚአብሔር፣ ሰውና መላእክት፣ ሕዝብና አሕዛብ፣ ነፍስና ስጋ፣ እንዲሁም ሰማይና ምድር፣ በጌታችን መወለድ የታረቁበት እንደመሆኑ አምላካችን እንዳስተማረን በተለያዩ ምክንያቶች የተለያዩን አንድ የምንሆንበት የተጣላን የምንታረቅበትና ሰላም የምናወርድበት ይቅር የምንባባልበት ከሆነ በዓሉን በድምቀት ያከበርን መሆኑ ይረጋግጣል። ክርስቶስ በተወለደ ጊዜ መላእክት ከእረኞች ጋር በቤተልሔም ተገኝተው “ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ” ሉቃ 2፣14 በማለት ዝማሬ እንዳሰሙ አማናዊት ቤተልሔም በሆነችው በቅድስት ቤተክርስቲያን በመገኘት በቅዳሴው በዝማሬው ተሳታፊ በመሆን ከሁሉም በላይ የዘላለም ሕይወት እንዲሆነን የሰጠንን ሥጋውን በሙብላት ደሙን በመጠጣት ማክበር ይገባናል። ማቴ 26፣26

ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችንን ኢትዮጵያን የምንኖርባትን ሀገረ አሜሪካን በጠቅላላው ዓለምን ሁሉ ይባርክ። በዓሉን የሰላም፣ የፍቅር፣ የበረከት በዓል ያድርግልን።

አባ ኤዎስጣጤዎስ

የሰሜን ምዕራብ አሜሪካ ሀገረ ስብከት

ሊቀጳጳስ

ታኅሳስ 29 ቀን 2003 ዓ.ም.